


የዘላለማዊ ጸገሮች



✎ Tessa Welch
🔗 Wiehan de Jager
📄 Mezemir Girma
😊 amharisk
|| nivå 3

Barnebokker for Norge

barnebokker.no

የዘላለማዊ ጸገሮች

Skrevet av: Tessa Welch
Illustrert av: Wiehan de Jager
Oversatt av: Mezemir Girma

Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreformidlet av Barnebokker for Norge (barnebokker.no), som tilbyr barnebokker på mange språk som snakkes i Norge.

Dette verket er lisensiert under en Creative Commons Navngivelse 3.0 Internasjonal Lisens.
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no>



በድሮ ጊዜ ሦስት ሴቶች እንጨት ለመሰብሰብ ከቤታቸው ወጥተው ነበር።



ድንገት ምሽት መሆኑን ተገነዘቡ። ወደ መንደራቸውም ተጣደፉ።



ወሻዉም እንደተመለሰ ሞዚቤሌን ፈለጋት። <<ሞዚቤሌ፣ የት ነሽ?>> ብሎ ተጣራ። <<አልጋው ስር ነኝ>> አለ የመጀመሪያው ጸጉር። <<በሩ ጀርባ ነኝ>> አለ ሁለተኛው ጸጉር። <<በረት ውስጥ ነኝ፣>> አለ ሌላኛው ጸጉር።

፡፡ፋጊሊ ቋገጫጫ ልግሀ ለጌ ቋጫጫ
 ፡፡ወቋቋጫ ለቋጫጫ ለሆ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ
 ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ
 ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ



፡፡ወቋቋጫ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ
 ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ
 ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ ፡፡ፋጊሊ ለግሀ






ስለዚህ ፍዚቤሌ ወደ ወንዙ ብቻዋን ተመለሰች። የአንገት ጌጧንም አግኝታ ወደ ቤቷ ለመመለስ ተቻሎች፤ ነገር ግን በጨለማ ውስጥ ጠፋች።



በየቀኑ ለወሻው ምግብ መስራት፣ ማጽዳትና ማጠብ ስራዋ ሆነ። ከዚያም አንድ ቀን ወሻው <<ፍዚቤሌ፣ ዛሬ ጓደኞቼን ልጠይቅ እሄዳለሁ። እኔ ከመምጣቴ በፊት ቤቱን አጽጂ፤ ምግብ ስሪ፤ የሚተጣጠቡትንም ነገሮች አጠቢ>> አለት።



ባልተጠበቀ ሁኔታ ወሻ በሩን ከፈተላት። <<ምን ፈልገሽ ነው?>> አላት። <<ጠፍቻለሁ፤ እና ማደሪያ ቦታ ፈልጌ ነበር>> ብላ ነገረችው። <<ነይ ግቢ፤ አለዚያ እነክስሻለሁ!>> አላት ወሻው። ስለዚህ ኖዚቤሌ ገባች።



ከዚያም ወሻው <<ምግብ አብስዱልኝ!>> አላት። <<እንዴ፣ እኔ እኮ ለወሻ ምግብ ሰርቼ አለውቅም>> ብላ መለሰችለት። <<ስሪልኝ፤ አለዚያ እነክስሻለሁ!>> አላት ወሻው። ስለዚህ ኖዚቤሌ ለወሻው ምግብ ሰራችለት።